



ለፎቶ ማስፈጸሚያ (PHOTO ENFORCEMENT) ያለቀጠሮ ለሚሰማ ዳኝነት ማብራሪያ

ይህ የመረጃ ወረቀት በተሽከርካሪዎ ላይ የተሰጠ የፎቶ ማስፈጸሚያ ትኬት ላይ አቤቱታ ሲሰማ የምንከተለውን የዳኝነት ሂደትን ያብራራል። እባክዎ ለዳኝነቱ ተራ እስኪደርስ በሚጠብቁበት ጊዜ ይህንን ለማንበብ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ።

አቤቱታውን የሚያካሂደው የአቤቱታው መርማሪ ነው። አቤቱታው ይቀዳል (ሪከርድ ይደረጋል)። ለሚሰጡት ቃል እውነተኝነት ቃለ መሀላ እንዲያደርጉ ወይም እንዲያረጋግጡ ይጠየቃሉ። ስምትን እና አድራሻዎን እንዲናገሩ ይጠየቃሉ። ከዚያ፣ መርማሪው ትኬቱ ላይ ያለውን መረጃ፣ መንግስት ጥሰታ የሚሉትን የፎቶ ማስፈጸሚያ ጥሰትን ጨምሮ፣ ለሪከርዱ እንዲቀዳ ያነቡታል።

መንግስት ላቀረበው ክስ መልስ እንዲሰጡበት ይጠየቃሉ። የሚፈቀደው ቃሎ ወይም መልሱ፣ አምናለሁኝ፣ አምናለሁኝ ግን ማብራሪያ አለኝ፣ ወይም እክዳለሁኝ የሚሉትን ነው። በማመን ከመለሱ፣ ጥሰቱን እንደፈጸሙ ያምናሉ ማለት ነው እና የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውም መቀጫውን መክፈል አለበት። ከማብራሪያ ጋር ካመኑ ፣ ጥሰቱን እንደፈጸሙ እየተሰማሙ ነው እና የገንዘብ ቅጣቱን /መቀጫውን መጠኑ ላይ ብቻ ማስረጃ እያቀረቡ ነው። ጥሰቱን ከካዱ፣ እንዲያዩት የመንግስትን ማስረጃ ይቀርብሎታል።

መንግስት በማስረጃ የማረጋገጥ ሀላፊነት አለበት። ጥሰቱ በግልጽ እና አሳማኝ ማስረጃ ላይ መመስረት አለበት። የዲስትሪክቱ ጉዳይ የጥሰት ማሳሰቢያው (Notice of Infraction) ላይ ያለውን መረጃ እና የተገኘን ሌላ ማስረጃን ያካትታል።

የጊዜ ማራዘሚያዎች ብዙ ጊዜ አይፈቀዱም። ስለዚህ፣ መከላከያዎን የሚደግፍ ማንኛውንም እና ሁሉንም ማስረጃ ወይም ሰነድ (ማለትም፣ የተሽከርካሪ ምዝገባ፣ ፎቶግራፎች፣ ወዘተ) ለማቅረብ መዘጋጀት አለበት።

ዳኝነቱ ተሰምቶ ሲያበቃ ውሳኔ ይሰጣል። ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ፣ የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውንም መቀጫ በ30 የመቁጠሪያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ መክፈል አለበት። ዳኝነቱ ተሰምቶ ሲያበቃ የተቀዳውን (ሪከርዱ የተደረገውን) የአቤቱታው ግልባጭ (ኮፒ) ይሰጣል። ይህ ስለ አቤቱታው ውጤት የሚያገኙት ብቸኛ የጽሁፍ ማሳሰቢያ ነው።

ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ እና ውሳኔው እንደገና እንዲታይሎት ለመጠየቅ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከአቤቱታው ቀን አንስቶ ባሉት በሰላሳ (30) የካላንደር ቀናት ውስጥ ማድረግ አለበት። የግስታወሻ ፡ ዲ.ኤም.ቪ (DMV) ጥያቄዎን በ30ኛው ቀን ላይ ማግኘት አለበት።) ጥያቄዎን በኢንተርኔት (አን ላይን) በዲ.ኤም.ቪ ድህረ-ገጽ dmv.dc.gov ወይም በፖስታ ለ Adjudication Services, Attn: Reconsideration, PO Box 37135, Washington, DC 20013 ማቅረብ አለበት።

ይህንን ያለቀጠሮ የፎቶ ማስፈጸሚያ ዳኝነት መስሚያ አካሄድ ማብራሪያን ካነበቡ በሃላ እባክዎ እታች ይፈርሙ፣ ስምትን እና አድራሻዎትን አጉልተው ይጻፉ እና ሲጠሩ ለአቤቱታ ሰሚው ረዳት (ክለርክ) ይስጡት።

ስም (እባክዎ አጉልተው ይጻፉ)	አድራሻ	ቀን
ፈርማ		

በዚህ ማመልከቻ ላይ የውሸት ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም እና/ወይም እያወቀ የውሸት ቃል የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲ.ሲ ህግን ይጥሳል እና ከ\$1,000 ላልበለጠ የገንዘብ ቅጣት ወይም ለ180 ቀን እስር ወይም ለሁለቱን ይጋለጣል። (ዲ.ሲ. የይፋ ህግ (DC Official Code §22-2405).

ለበለጠ መረጃ ድህረ-ገጻችንን ይጎብኙ: dmv.dc.gov ወይም ከዲ.ሲ. በ 311 ወይም በ 202-737-4404 ይደውሉ። በማንኛውም የዲ.ሲ. መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግን መባከን፣ ማጭበርበር ወይም ያለአግባብ መጠቀምን ለመጠቆም፣ የዲ.ሲ. ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General) ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ።